



ጋዜጣዊ መግለጫ

OPC ለዋና ዋና የጋዝ ተመን ጭማሪ ጥያቄው ለሚመለከታቸው ሽማግሌዎች ማሳሰቢያ ሰጠ

**OPC የዋጋ ተመጣጣኝነት ባለበት እንዲቀጥል፤
ለዲሲ ሽማግሌዎች ጥበቃ መደረጉን ለማረጋገጥ ይሰራል**

እ.ኤ.አ ጥር 14/ 2020 ዓ.ም.

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የዋሽንግተን ጋዝ ላይት (WGL) ለመንግስት አገልግሎት ኮሚሽን (PSC) ባለስልጣኑን በኮሎምቢያ ዲስትሪክት የተፈጥሮ ጋዝ አገልግሎት ተመኖች እና ክፍያዎችን በ\$26 ሚሊዮን እንዲጨምር በመጠየቅ ማመልከቻ ያስገባ መሆኑን ለዲሲ ሽማግሌዎች ማሳወቅ ይወዳል። ይህ ማለት አማካኝ የነዋሪ ክፍያ በወር \$13 --ወደ 30% ያህል ይጨምራል ማለት ነው። ይህ ትናንትና የቀረበው ጥያቄ WGL የነዳጅ ማስተላለፊያ ቱቦዎች መሰረተ ልማት ማሻሻያ ፕሮግራም ፕሮጀክቱን በገንዘብ ለመደገፍ ዋጋ በመጨመር ከሽማግሌዎች ላይ ከሰበሰበው \$9 ሚሊዮን ተጨማሪ ነው።

"ይህ ከፍተኛ የተመን ጥያቄ ያለ ምንም መነሻ ሊመረመር አይችልም። ያሉት የህዝብ ተወካይ ሳንድራ ማታቮስ - ፍሬይ "ሌሎች መመርመርና መወሰን ያለባቸው የመንግስት ፖሊሲ ቅደም ተከተሎች አሉ። በተለይም OPC በዚህ ጥያቄ ላይ ያስቀመጣቸው ድንጋጌዎች በተለይም በቅርቡ ከተደነገጉት ከብክለት የጸዳ ሀይል/ ኢነርጂ ጋር አግባብነት ያላቸው እና የሚጣጣሙ መሆኑን እና WGL በ2018 ዓ.ም በAltaGas-WGL ውህደት የጸደቁትን የውህደት ቃል ኪዳኖች በተሟላ ሁኔታ የሚያከብሩ መሆኑን ማረጋገጥ አለበት።" በማለት ተናግረዋል።

OPC በዚህ ጉዳይ ላይ ተመጣጣኝ ዋጋን ማስቀደምና የትኩረት ማዕከል ማድረግ አለበት። "ምንም እንኳን ያረጁ መሰረተ ልማቶች እየተቀየሩና ወጪው እየተመለሰ ቢሆንም የተፈጥሮ ጋዝ ለአብዛኛው የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ነዋሪዎች የመጀመሪያ የሙቀት ምንጭ እንደመሆኑ

ዋጋው ተመጣጣኝ መሆን አለበት።» ሲሉ የህዝብ ተወካዩ ማታቮስ ፍሬይ አክለዋል።

በ2017 ዓ.ም ኮሚሽኑ ለWGL የ\$8.5 ሚሊዮን ተመን ጭማሪ ፈቅዷል። ከዚህ በተጨማሪም PSC የጋዝ ኩባንያውን በመሰረተ ልማቱ ላይ አስተማማኝነትና ደህንነቱን ለማሻሻል ማሻሻያ እንዲያደርግ ትእዛዝ ሰጥቶት የነበረ ሲሆን WGL የተፈጥሮ ጋዝ ፍሰትን መቀነስን ጨምሮ በርካታ ቁጥር ያላቸው ፕሮጀክቶችን ተግባራዊ አድርጓል። OPC ሸማቾችን ተጠቃሚ ማድረጋቸውን ወይም ወደፊት ተጠቃሚ የሚያደርጉ መሆኑን ለማረጋገጥ በእነዚህ እያንዳንዱ ፕሮጀክቶች ላይ በጥንቃቄ ምርመራ ያደርጋል።

OPC በዚህ ጉዳይ ላይ ማህበረሰቡ መቼ አስተያየቶቹን እንደሚሰጥ እና PSC በቀረበው ጥያቄ ላይ መቼ ውሳኔውን እንደሚሰጥ ማሳወቅን ጨምሮ ማንኛውም ለውጦች ሲኖሩ ለሸማቾች ወቅታዊ መረጃ መስጠቱን ይቀጥላል።

###

የሚዲያ ግንኙነት አድራሻ:

Doxie McCoy
የህዝብ ግንኙነት አፈሰር
(202) 261-1180
dmccoy@opc-dc.gov

Office of the People’s Counsel (የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽ/ቤት) 1133 15th Street, NW,
Suite 500, Washington, DC 20005